

የይግባኝ መመሪያዎች

ይግባኝ ለመጠየቅ፣ በመጀመሪያ አስተያየት እንዲደረግልዎት ጥያቄ አቅርበው በችሎት መርማሪው የተከለከሉ መሆን ይኖርብዎታል። ነገር ግን ነጻ እንዲሆኑ ጥያቄ አቅርበው ጥያቄዎ ውድቅ ከተደረገ፣ አቤቱታዎን በቀጥታ ለትራፊክ ፍርድ ይግባኝ ቦርድ (Traffic Adjudication Appeals Board) ማቅረብ ይኖርብዎታል፤ በድጋሚ እንዲታይልዎ መጠይቅ አይኖርብዎትም።

በድጋሚ እንዲታይ ወይም ነጻ የመሆን ጥያቄ ቀርቦ ጥያቄዎ አንዴ ውድቅ ከሆነ፣ ለይግባኝ መቅርብ የሚችሉት ምንድን ነው?

1. የፓርኪንግ ትኬቶች
2. በፎቶ የተደገፉ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ትኬቶች
3. ተሽከርካሪ እያሽከረከሩ እያሉ የሚደረጉ የትራፊክ ደንብ ጥሰቶች
4. ውድቅ የተደረገ ነጻ የመሆን ጥያቄ

ይግባኝ ለማቅረብ የሚኖረው የጊዜ ገደብ

በድጋሚ እንዲታይልዎ ወይም ነጻ እንዲሆኑ ጥያቄ አቅርበው ጥያቄዎ ውድቅ ከተደረገበት ጊዜ በ30 ቀናት ውስጥ ሁሉም ይግባኞች መቅረብ እና በዲ.ሲ. የተሽከርካሪ ሞርተሮች መምሪያ (DC DMV) እጅ መድረስ አለባቸው።

የችሎቱ የጽሑፍ ግልባጭች

የጽሑፍ ግልባጭ፣ በጽሁፍ የተቀመጠ የተቀዳ አቤቱታ ነው። ተሽከርካሪ እያሽከረከሩ እያሉ የተደረገ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ችሎት በአካል ቀርበው የሚጠይቁ ከሆነ፣ የችሎቱ የጽሑፍ ግልባጭ ሁለት (2) ቅጂዎች ማዘዝ አለብዎት።

የፓርኪንግ ወይም በፎቶ ለተደገፉ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ትኬት በአካል ቀርበው ይግባኝ የሚሉ ከሆነ ወይም በፖስታ መልእክት የፍርድ ውሳኔ የሚጠይቁ ከሆነ የጽሑፍ ግልባጭ እያስፈልግዎት።

ይግባኝ ጥያቄዎን በሚያስገቡበት ወቅት \$50 የጽሑፍ ግልባጭ ተቀማጭ ክፍያ መክፈል ይኖርብዎታል። የጽሑፍ ግልባጭ ዋጋ ተቀማጭ ካደረጉት ያነሰ ከሆነ ልዩነቱ ተመላሽ ይደረጋል። ዋጋው ከዚያ የሚበልጥ ከሆነ ተጨማሪ እንዲከፍሉ ይደረጋል። እናም ይህን ክፍያ የከፍረዋል ደረሰን በደረሰዎት በ10 ቀናት ውስጥ መክፈል አለብዎት። ተጨማሪ ክፍያው ካልተከፈለ የይግባኝ ቦርዱ ሳይመለከተው ይግባኙ ይሰረዛል።

ይግባኝ እንዴት ማቅረብ እንደሚቻል

ከዚህ ቅጽ ጀርባ ላይ ያለውን ማመልከቻ ሞልተው ከመቀጮና ከቅጣት ክፍያ፣ \$10 የይግባኝ ክፍያ፣ እና \$50 የጽሑፍ ግልባጭ ተቀማጭ ክፍያ (ካለ) ጋር ለ **PO Box 77411, Washington, DC 20013, Attn: Appeals Office** ይላኩ። ሁሉም ክፍያዎች በቼክ ወይም በመኒ አርደር ለ ዲ.ሲ. ገንዘብ ያዥ ተከፋይ መሆን አለበት። ቦርዱ የመርማሪውን ውሳኔ ከሻረ፣ ሁሉም ክፍያዎች ተመላሽ ይሆናሉ። ሁሉንም መቀጮዎች፣ ቅጣቶች እና የይግባኝ ክፍያዎች መክፈል አለብዎት። ከነዚህ ክፍያዎች ማንኛውንም ሳይከፍሉ ቢቀሩ ወይም እንኳን ክፍያዎች ለመክፈል የተላከው ቼክ ተቀባይነት ከሌለው የይግባኝ ቦርዱ ሳይመለከተው ይግባኙ ይሰረዛል።

በተጨማሪም dmv.dc.gov አንላይን (መስመር) ላይ ይግባኝ ማስገባት ይችላሉ። የአንላይን አገልግሎቶች (Online Services) የሚለው ላይ ይጫኑ ከዚያም አንላይን የፍርድ ጥያቄ (Online Adjudication Request) የሚለውን ይምረጡ።

ይግባኝ ቦርዱ የሚመለከተው

ይግባኝ ቦርዱ ቲኬቶችን፣ ምስክርነቱን እና በመጀመሪያው ችሎት የቀረበውን ማስረጃ፣ የችሎቱ የጽሑፍ ግልባጭ፣ እና የአርሰዎን አጭር የጽሑፍ መግለጫ ይመለከታል። የይግባኝ ቦርዱ ፊት በአካል መቅረብ አይፈቀድም። የይግባኝ ቦርዱ ከዚህ ቀደም ለችሎቱ መርማሪ ያልቀረበ ማንኛውም ማስረጃ አይመለከትም።

የይግባኝ ማመልከቻ

1. የይግባኝ ሳይነቱን ያመልክቱ፡-

- የፓርኪንግ ወይም በፎቶ የተደገፈ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ተኬት
- ተሽከርካሪ እያሽከረከሩ የሚደረግ የትራፊክ ደንብ ጥሰት
- ውድቅ የተደረገ ነጻ የመሆን ጥያቄ

2. ከታች ያሉትን የመረጃ ሳጥኖች ይሙሉ፡-

ቀን፡-		
የመጨረሻ ስም (ላሰት ኔም)	የመጀመሪያ ስም (ፈርስት ኔም)	መካከለኛ ስም (ሚድል ኔም)
አድራሻ፣ ከተማ፣ ስቴት እና ዚፕ ኮድ		የቲኬት ቁጥር(ሮች)

3. የሚመለከታቸው ክፍያዎች፡-

- የፓርኪንግ ወይም በፎቶ የተደገፈ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ተኬት ይግባኝ ለማለት፤ መቀጮ፣ ቅጣት ክፍያ እና **\$10** የይግባኝ ክፍያ መክፈል ይኖርብዎታል። ይግባኝ ለሚሉበት ለየአንዳንዱ ተኬት **\$10** ይጨምሩ።
- ተሽከርካሪ እያሽከረከሩ እያሉ የተደረገ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ይግባኝ ለማለት፤ መቀጮ፣ ቅጣት ክፍያ፣ **\$10** የይግባኝ ክፍያ እና **\$50** የጽሑፍ ግልባጭ ተቀማጭ ክፍያ መክፈል ይኖርብዎታል። ይግባኝ ለሚሉበት ለየአንዳንዱ ተኬት **\$10** ይጨምሩ።
- ውድቅ የተደረገ ነጻ የመሆን ጥያቄ ይግባኝ ለማለት፤ መቀጮ፣ ቅጣት ክፍያ እና **\$10** የይግባኝ ክፍያ መክፈል ይኖርብዎታል። ይግባኝ ለሚሉበት ለየአንዳንዱ ተኬት **\$10** ይጨምሩ።

ማስታወሻ፡- \$50 የጽሑፍ ግልባጭ ተቀማጭ ክፍያው የሚመለከተው፤ በአካል ቀርበው ከነበረ ብቻ ነው። በፖስታ መልእክት የፍርድ ውሳኔ የሚጠይቁ ከሆነ የጽሑፍ ግልባጭ አያስፈልግም።

- 4. ለይግባኝ ቦርድ የሚቀርብ መግለጫ፡** የይግባኝ ቦርዱ የሚመለከተው ለችሎት መርማሪው የቀረበውን ማስረጃ ብቻ ይሆናል። ለይግባኝ መሰረት የሆነውን አጭር መግለጫ ለቦርዱ ማስገባት አለብዎት።
- 5. የይግባኝ ማገናዘቢያ፡** በድጋሚ እንዲታይልዎ ወይም ነጻ እንዲሆኑ ጥያቄ አቅርበው ጥያቄዎ ውድቅ ከተደረገበት ጊዜ በ30 ቀናት ውስጥ ሁሉም ይግባኝዎ መቅረብ አለበት።

- ✓ ለየአንዳንዱ ተኬት መቀጮ እና ቅጣት ይክፈሉ
- ✓ ለየአንዳንዱ ተኬት **\$10** የይግባኝ ክፍያ ይክፈሉ
- ✓ **\$50** የጽሑፍ ግልባጭ ተቀማጭ ክፍያውን ይክፈሉ (ተሽከርካሪ እያሽከረከሩ እያሉ የተደረገ የትራፊክ ደንብ ጥሰትን አስመልክቶ በአካል ቀርቦ ለሚደረግ ችሎት)
- ✓ የይግባኝ ማመልከቻዎን (ይህ ቅጽ) እና አጭር መግለጫዎን ለቦርዱ ያቅርቡ
- ✓ በ dmv.dc.gov አንላይን ላይ ወይም በሚቀጥለው ፖስታ አድራሻ ማመከቻዎን ያስገቡ፡- PO Box 77411, Washington, DC 20013, Attn: Appeals Office

እነዚህን ግዴታዎች አለማከበር፤ ያቀረቡት ይግባኝ፣ በይግባኝ ቦርዱ ሳይታይ ሊሰረዝ ይችላል